



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብታዮታዊ ፓርቲ ወጣት ክንፍ ድርጅት (ኢሕአፓ ወክንድ) Ethiopian Peoples Revolutionary Party Youth League (EPRP YL)

ከቦታቸው መፈናቀልን የተቃወሙ ኢትዮጵያዊያን እስራትና ግድያ እናወግዛለን!

ሰሞኑን ከአዲስ አበባ አቅራቢያ ያሉ ብዙ ከተሞችን በዋና ከተማው ስር ለመጠቅለል የወያኔ አጋዛዝ “ የተቀናጀ የልማት ማስተር ፕላን” በሚል ያወጣውን አቅድ፣ የማፈናቀል እርምጃ ነው ብለው በሰላማዊ መንገድ ተቃውሟቸውን ለማሰማት ሰልፍ የወጡ ዜጎችን በጅምላ ገድሷል፤ ብዙዎችን አቁሰሏል፤ በገፍ አስሯል። በአምቦ ከተማ ብቻ አስካሁን በተገኙት መረጃዎች በትንሹ 47 የሚሆኑ የተገደሉና ብዙ የቆሰሉ ሲገኙበት፤ በጅምላ ካምፓሶች፣ ወለጋ፣ ሙቱ፣ ቡሉ ሆራ፣ አዳማ ሃረጊያና በሌሎች አካባቢዎች ተመሳሳይ የጭካኔ እርምጃ ወሰዷል። ኢሕአፓ-ወክንድ ይህን የወያኔ አሰብአዊ ድረጊት አጅግ በመረረ ቃል ያወግዛል።

ይህን ዘረኛ ስርዓት በተቃወሞ እያሰጩን የመጣው በአራቱም ማዕዘን እየተካሄደ ያለው የህዝብ ለመብትና ለነፃነት መነሳሳት ለአገዛዙ አስደንጋጭ መርዶ ሲሆን ለወገን ደግሞ ህዝብ የራሱ እግ ሳለቤት የሚሆንበት ጉዞ መጀመሩን የሚያስብር ታላቅ የምስራች መልዕክት አለው። በተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ ጥያቄዎችን እያሰደመጡ ያሉ እንቅስቃሴዎች ድምር ውጤት ውስጣዊ ወህደቱ ስለ የሆነውን አገዛዝ ድንገተኛ እርምጃ ከመውሰድ ባያግዱትም የበለጠ ቀውስ ውስጥ እንዲገባ የሚያደርጉ ናቸው። ሰሞኑን በደሴ ከተማ መሠረታዊ ለውጥን ህብረ ብሄራዊ መፈክሮችን አንግቦ የተሰለፈው ይህ ከገጠር አስከ ከተማ ሁሉንም የዕድሜ ክልል ያካተተ ተቃዋሞ በእርግጥም አሰላለፋችን ምን መምሰል እንዳለበት በፋና ወጊነት ሊጠቀስ የሚችል መሆኑን ለአብነት ያህሉ መጠቆም ይቻላል።

ወያኔ ከኢትዮጵያ መሬቷን እንጅ ዜጎቿን እንደማይፈልግ ግልፅ ካደረገ ቀይቷል። ምንም ዓይነት እቅድ ሲያወጣ የሃገሪቱ ዜጎች ላይ የሚኖረውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንደምታ በግምቱ ውስጥ አስገብቶ ሳይሆን ሀገሪቱን በጠራራ ፀሃይ ዘርፈው የደለቡትን ምርጥ የራሱ ጎሳ ባለሀብቶችና “ኢንቨስትመንት” በሚለው የወያኔ ሽፍጥ ከውጭ ለሚገቡ አሽቃባጭ ሆዳዎች ጉብረት ማዘዎቻቸውን ብቻ ነው። ከቀን ወደ ቀን ምን በልቶ እንደሚያደር በጭንቀት የሚኖረውን ቤተሰብ ባለ አራት ፎቅ ገንባ ካለበለዚያ ከቦታው ተነስተህ ጥፋ ብሎ የሚያባርር ፋሽስታዊ አገዛዝ ነው። ወያኔ “ልማት” የሚል ቅፅል ስለለጠፈበት ግብሩን ታላቅ ያደረገ እየመሰለው በሚደሰኩርበት የእድገት እቅድ ባለሞያዎች ችሎታቸውን ነፃ ሆነው ጥናት ባላደረጉበት አዲስ አበባን የማስፋፋት ወኪል በግልፅ የሚያሳየው አዲሶቹ የአገዛዙ ከበርቴዎች ሰግብግብነት በአሁኗ የአዲስ አበባ የቆዳ ስፋት የሚገደብ አለመሆኑን ብቻ ነው። በመጨረሻም ልማት ሳይሆን ሌላው ወያኔያዊ የጉብረት መቀራመት ከመሆን አያልፍም።

አገዛዙ መሬትን ባለቤት ከሆነው የሃገሪቱ ህዝብ ነጥቆ በጥቂት የጎጥ ቡድኖቹ ቁጥጥር ስር አድርጎ በኪራይ ደልቦ አርጌውን ፊውዳላዊ የመሬት ይዘታ በአዲሶቹ የትግራይ መሳፍንቶች ህይወት ሰጥቶ ህዝቡን ወደ ጭሰኝነት ማዘዎውን አልበቃ ብሎት፤ ጥረው ግረው ግብር ከፍለው ከሰሩት ቤትና እርሻ መሬታቸው እያባረረ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎችን ወደ ቀን ስራተኛነት ስደትና መንገድ ተዳዳሪነት ወርውሯቸዋል። አጅግ ልብ የሚያደማው ደግሞ ለም መሬቶች ናቸው በሚባሉ አካባቢዎች የሚገኙትን የሀገሪቱ ዜጎች ከኑሮ ውጭ ማድረግ ሳያገኙም፤ በጋምቤላ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ አኝዋክ ገበሬዎች የተጨፈጨፉትና በመቶ ሺህዎች የተፈናቀሉት መሬቱን ለባዕዳን ከበርቴዎች በነፃ ለማደል መሆኑ ነው። ይህ ጨለማ ሆኖ፣ ጨለማን ለብሶ አገራችን ተከላካይ ልጆቿን ያጣችበትን ወቅት ጠብቆ ብቅ ያለ አረመኔ ቡድን ኢትዮጵያዊያንን ማፈናቀልንና የእርስ በርስ ሁከትን መቀፍቀፍ ታሪካዊ ተልዕኮው እንደሆነ፣ ዛሬ እንኳን ለቅን ዜጎቿ “ጊዜ ስጧቸው” እያሉ ሲሚገቱለት ለነበሩትም ሳይወዱ በግድ እንዲከሰትላቸው አድርጓል። ዘር የማፅዳት ተልዕኮውን ለማሳካት ብዙ ሺህ አማራውን ገበሬ የዚህ አካባቢ ተወላጅ አይደላችሁም በሚል ለፍተውና ደክመው ካለመት መሬት አፈናቅሎ እንደ ወንጀለኛ ጉብረት ቀርቶ ነጠላ እንኳ እንዳያነሱ ተከልክለው በግዳጅ ለረሃብ፣ እንግልትና ሞት ተግዘዋል።

ኢሕአፓ ወክንድ ማንኛውን በአገዛዙ ላይ ያነጣጠሩ የተቃዋሞ እንቅስቃሴዎች እንደሚደንቅና ከጎናቸውም ተሰልፎ መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ እንደሆነ እየገለፀ በአንፃሩም ወያኔ ከዓባላቱ፣ ከደጋፊዎቹና ከጥቅም ተጋሪዎቹ ውጭ የሆኑ ኢትዮጵያዊያንን ሁሉ አንድ በአንድ እያደማና እያፈናቀለ ነው። ስለሆነም ይህን በሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ላይ እያደረሰ ያለውን በደል በጎጥ ፅንፍ ተሰልፎ መቃወም በተግባር የወያኔን እድሜ የሚያራዝም መሆኑን ተገንዝቦ ስርዓቱን ከስሩ ለመገርስስ ኢትዮጵያዊያን ሁሉ በአንድ ተሰልፈው ትግላቸውን እንዲያጠናክሩ ጥሪያችንን እናቀርባለን።

ለአምባገነኑ አገዛዝ ግብዓተ መሬት የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት!